




በማኅበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል የኢ/አ/ተ/ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊት ጠብቆ እየተዘጋጀ በየሢሦ ዓመቱ የሚወጣ የኤሌክትሮኒክስ መጽሔት

፯ኛ ዓመት ቁጥር ፩

ታኅሣሥ ፳፻፫ ዓ. ም.



ማውጫ

የአሜሪካ ማዕከል መልእክት	1
ዜና	2
ስብከተ ወንጌል	4
ኪነ ጥበባት	6
የሐመረ ኖኅ እንግዳ	7
ለሕፃናት	12



የአሜሪካ ማዕከል መልእክት

“ከፊት ይልቅ ትጉ” (፪ኛ ጴጥ. ፩፥፲)

ብርሃነ ዓለም ቅ/ጳውሎስ በጻፋቸው መልእክታቱ ውስጥ የምትገኝ ቃል ለዚህ መልእክት ርእሰ ተደርጋ ተወስዷል። ይህም ሐረግ “ከፊት ይልቅ” የምትለው ናት። ቅዱስ ጴጥሮስም በሁለተኛ መልእክቱ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አስር ላይ “ከፊት ይልቅ ትጉ” ሲል አስተምሯል። ማዕከላችን በዚህ ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚያሳትመው መጽሔት የጽ/ቤታችን መልእክት ልናደርገው የፈቀድነውም ይህንን ኃይል ቃል ነው።

ከፊት ይልቅ የሚለው ሐረግ ማነጻጸሪያ ያለው እና ጊዜን የሚጠቅስ ነው። ሐላፊውን ከአሁኑ ጋር ያነጻጽራል። ከዚህ በፊት የተደረገን ነገር ጠቅሶ ሲያበቃ አሁን ደግሞ ሊደረግ የሚገባውን ያሳስባል። በንጽጽር ደረጃ ካየነው ከዚህ በፊት ከተደረገው አሁን የሚከወነው ሙብለጥ እና መላቅ እንዳለበት ያስገነዝባል። ቅዱስ ጴጥሮስ “ከፊት ይልቅ ትጉ” ባለበት ሥፍራ የመትጋቱ ዓላማ ግብ ምን መሆኑን ሲያብራራ “መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ... ፤” ይላል። ምክንያቱም “እነዚህን ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉምና” ሲልም ያከላል።

ብርሃናተ ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ስላለፈው አገልግሎት ካመሰገኑ በኋላ ያንን በመንተራስ “ከፊት ይልቅ” ሲሉ ስለወደፊቱ ያስተምራሉ። እኛ በሰሜን አሜሪካ የምንገኝ የማኅበረ ቅዱሳን

አባላትም ከዚህ በፊት የሠራናቸው እና ያገለገልናቸው ብዙ በጎ አገልግሎቶች ቢኖሩም በዚያ ብቻ ሳንገታ “ከፊት ይልቅ” ልንሠራቸው የሚገቡ ብዙ ተግባራት እንዳሉ ልንገነዘብ ይገባናል።

ባለፉት ዓመታት ገዳማትንና ኢድባራትን ለመደገም፤ ስብከተ ወንጌል አገልግሎትን ለማፋጠን፤ ማኅበራችን የራሱ የሆነ አገልግሎት መፈጸሚያ ሕንጻ እንዲኖረው ለማድረግ የአቅማችንን ያህል ስናደርግ ቆይተናል። በዚህም ገዳማቱ እና ኢድባራቱ ከዚህ በፊት የነበረባቸውን ችግር ለማቃለል ጥቂት የማይባል ድጋፍ ለማድረግ ከመቻሉም በላይ ችግሩ በሌሎች ሰዎች ዘንድ ዕውቅና ያገኘ ዘንድ ለማድረግ ችለናል። በስብከተ ወንጌልም በኩል በመላው ኢትዮጵያ የሚካሄዱ ሐዋርያዊ ጉዞዎችን ለመደገፍ ከመቻላችንም በላይ በዚሁ ባለንበት አገርም ተከታታይ የስብከተ ወንጌል ጉባዔያት እንዲካሄዱ ተደርጓል። ከዓመት ዓመትም ጉባዔያቱ እየተጠናከሩ በመምጣት ላይ ናቸው። የስብከተ ወንጌሉ አንዱ ማስተማሪያ በሆነው በወውደ ርእይ እና በድረ ገጾች፣ በሬዲዮናች እና በሌሎች ተመሳሳይ የመገናኛ ብዙኃን መስኮችም ማዕከላችን ትልቅ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ነው።

የማኅበሩን ሕንጻ “ቤተ ማኅበረ ቅዱሳንን” ከፍጻሜ ለማድረስ ማዕከላችን እና አባላቱ የአቅማችንን ሁሉ ያደረግን ሲሆን በዚህም ሕንጻውን ከመጨረሻው ደረጃ ላይ ለማድረስ ተችሏል። አሁን የቀረውን የማኅበረ “ፊኒሺንግ” ደረጃ ለማጠናቀቅ የማኅበራችን ጠቅላላ ጉባዔ በዚህ ዓመት ባደረገው ጠቅላላ ጉባዔ ላይ ሰባተኛውን ፎቅ በማዕከላችን ስም የሰየመው ሲሆን ያንን ፎቅ ለማጠናቀቅ ደግሞ ኃላፊነቱ ተሰጥቶናል።

እንግዲህ መጽሐፍ እንዳለው “ከፊት ይልቅ” አሁን የበለጠ ማገልገል የሚጠበቅብን መሆኑን አውቀን ከላይ በደምሳሳው የቀረቡልን እና በየቀጣና ማዕከላችን የሚፈለጉበን አገልግሎቶች ለማከናወን ቆርጠን እንነሳ ዘንድ እናሳስባለን። የማ/ቅዱሳን አገልግሎት “ከፊት ይልቅ” አሁን የጠነከረና የሰፋ ይሆን ዘንድ እንበርታ።

ረድኤተ እግዚአብሔር አይለየን



እንኳን ከብርሃን ጥምቀቱ በሰካም አደረሳችሁ !



ዜና

ምንጭ:- የአሜሪካ ማዕከል የአባላትና ቀጣና ማዕከላት ክትትል ክፍል

ዋና ማዕከል

ለተተኪ ሰባኪያነ ወንጌል ሥልጠና ተሰጠ

በየዓመቱ በማኅበሩ የሚሰጠው የተተኪ ሰባኪያነ ወንጌል ሥልጠና ዘንድም በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥሎ 249 ሠልጣኞችን በአማርኛና በአሮምኛ ቋንቋዎች በ5 የሥልጠና ማዕከላት /በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅ/ጉብርኤል ገዳምና የካህናት ማሠልጠኛ ማዕከል፣ በጅማ ፍናተ ብርሃን የካህናት ማሠልጠኛ ማዕከል፣ በባህር ዳር ክርስቶስ ስምራ የሴቶች ገዳም፣ በማይጨው የካህናት ማሠልጠኛ ማዕከልና በድሬዳዋ ፍናተ ሰማይ ቅ/ማርያም ቤተክርስቲያን/ ተሰጥቷል። በሥልጠናው የተካተቱት ርዕሶች ትምህርተ ሃይማኖት፣ የቤተክርስቲያን ታሪክ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ ነገረ ቅዱሳን፣ ምሥጢራተ ቤተክርስቲያን፣ ሥርዓተ ቤተክርስቲያንና ሐዋርያዊ ተልዕኮ የሚሉ መሆናቸው ታውቋል።

ሳይንሳዊ የምርምር ዘዴን ተከትሎ ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀ የቤተክርስቲያን የጥናት መጽሔት ታተመ

በቤተክርስቲያን ታሪክ ሳይንሳዊ የምርምር ዘዴን ተከትሎ በተለያዩ ምሁራን የተዘጋጀው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጥናት መጽሔት /Journal of Ethiopian Church Studies/ በማኅበሩ የጥናትና ምርምር ማዕከል ተዘጋጅቶ ታትሟል። መጽሔቱ በሐግ፣ በታሪክ፣ በአርኪኦሎጂ፣ በቅርስ፣ በሙዚየም፣ በሥነ ጽሑፍ፣ በሥነ ጥበብና በማኅበራዊ ሕይወት ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ስምንት ርዕሰ ጉዳዮችን የያዘ ሲሆን ከጥናት ጽሑፍ አቅራቢዎች መካከል አምስቱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ሲሆኑ ሌሎች ሦስት ደግሞ ከሌሎች አገር አቀፍ ተቋማት መሆናቸው ታውቋል። የጥናት መጽሔቱ ለጊዜው በዓመት አንድ ጊዜ የሚወጣና በአማርኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች የሚታተም ነው።

ማኅበረ ቅዱሳን ዘጠነኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሄደ

የማኅበረ ቅዱሳን ዘጠነኛ ጠቅላላ ጉባኤ ከነሐሴ 22 - 24 ቀን 2002 ዓ.ም. የተደረገ ሲሆን በጉባኤው ላይ 516 ከማዕከላት፣ ከወረዳ ማዕከላትና ግቢ ጉባኤያት የተወከሉ አባላት ተሳትፈዋል። ከዚህም በተጨማሪ 186 የጉባኤውን መክፈቻ እንዲታደሙ የተጋበዙ እንግዶች መገኘታቸው ታውቋል።

ጉባኤው የሚከተሉት ሪፖርቶችና አጀንዳዎች ላይ ሰፊ ውይይት አድርጎ ውሳኔዎችን አስተላልፏል:-

1. የማኅበሩ የሁለት ዓመታት የአገልግሎት ክንውን ሪፖርት፤
2. የአዲትና ኢንሰፎክሽን አገልግሎት የሁለት ዓመታት የግምገማ ሪፖርት፤
3. የስልታዊ ዕቅድ አጋማሽ የግምገማ ሪፖርት /Mid Term Strategic Plan Review/፤
4. ማኅበረ ቅዱሳን በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሊኖረው ስለሚገባ ሱታፊና የወደፊት የትኩረት አቅጣጫዎች፤
5. የማኅበረ ቅዱሳን የማስፈጸም አቅም ስለማጠናከር፤
6. የጽ/ቤት ግንባታ የአፈጻጸም ሪፖርትና የወደፊት ዕቅድ።

የጠቅላላ ጉባኤው ዓባይት ውሳኔዎች:-

1. የማኅበሩ የቀጣይ ዓመታት የትኩረት አቅጣጫዎች የሚከተሉት እንዲሆኑ ተወስኗል፡-

- የቤተ ክርስቲያንን አስተዳደር ማጠናከር፤
- የሰንበት ት/ቤቶችን አቅም ማጎልበት፤
- የምዕመናንን በተለይም በአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙ የመንፈሳዊ ማኅበራት ተሳትፎን ማሳደግ፤
- ስብከተ ወንጌል እና ሐዋርያዊ ተልዕኮን በማስፋፋት መንፈሳዊ ሕይወትን እና የምዕመናን ቁጥር ማሳደግ፤
- ቅዱሳን መካናት እና አብነት ት/ቤቶችን ማጠናከርና ማቋቋም፤
- ምዕመናን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ያለበትን ደረጃ አስመልክቶ በቂ መረጃ የሚያገኙበትን ሚዲያ መዘርጋት፤
- የአጽራሪ ቤተ ክርስቲያንን እንቅስቃሴ መቆጣጠር እና መግታት፤
- የቤተ ክርስቲያንና የምዕመናንን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም ማሳደግ፤
- ግቢ ጉባኤያት የማኅበሩን ዓላማ ሙሉ በሙሉ ማስፈጸም እንዲችሉ ማብቃት፤
- የማኅበሩን የማስፈጸም አቅም ማሳደግ፡፡

2. የማኅበሩን የማስፈጸም አቅም ከማጎልበት አንጻር በቀረበው ምክረ ሃሳብ ላይ ውይይት ተደርጎ ሙሉ ተቀባይነትን ያገኘ ሲሆን የማዕከላት አወቃቀር፣ የበጀት አሠራርና አመዳደብ፣ የማዕከላት ተጠሪነት፣ የልማት ተቋም አሠራር፣ የሀገር ውስጥ ማዕከላትና ግቢ ጉባኤያትን ማስተባበሪያ ዋና ክፍል አሠራር በተመለከተ የተነሱትን ዝርዝር ጉዳዮች በተመለከተ የተደረጉትን የቡድን ውይይቶች ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በመደበኛው የሥራ አመራር በአስቸኳይ ውሳኔ እንዲሰጥባቸው እና ውሳኔዎችንም እንዲያሳውቁ ጠቅላላ ጉባኤው መመሪያ አስተላልፏል፡፡

3. ከ2004 ዓ.ም. ጀምሮ የማኅበሩ አባላት ወርሃዊ አስተዋጽኦ ከወር ገቢያቸው ቢያንስ 2% /ሁለት በመቶ/ እንዲሆን ተወስኗል፡፡

4. በጽ/ቤት ግንባታ ረገድ የታየው ሂደት የሚያበረታታ በመሆኑ የተጀመረውን ሥራ በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገውን 11.2 ሚሊዮን ብር ማሰባሰብ ይቻል ዘንድ፡-

- አባላት በነፍስ ወከፍ 1,000 (አንድ ሺህ) ብር እንዲለግሱ፤ ከዚህም ጋር በተያያዘ የ2003 ዓ.ም. የጽ/ቤት ግንባታ መሪ ቃል “ለጽ/ቤት ግንባታ ቁርሴን አተዋለሁ፡፡” እንዲሆን ተወስኗል፡፡
- የሰሜን አሜሪካ ማዕከል ገኛውን ፎቅ እንዲሁም የአውሮፓ ማዕከል ደግሞ ገኛውን ፎቅ ሙሉ ወጪ በመሸፈን ለማጠናቀቅ ቃል ገብተዋል፡፡

አሜሪካ ማዕከል

የማዕከሉ አዲስና የቀድሞ ሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ አባላት የጋራ ውይይት አካሄዱ

አዲሱ የማዕከሉ ሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ በጠቅላላ ጉባኤው በተሰጠው አቅጣጫ መሠረት ከቀድሞ የሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ አባላት ጋር በመሆን የማዕከሉን ጽ/ቤትና የአገልግሎት ክፍሎች ዕቅድና በጀት አዲስ በወጣው የማዕከሉ መዋቅር መሠረት ሰፊና ተከታታይ ውይይት በማድረግ ገምግሞ ማስተካከያዎችን አድርጓል፡፡

ቀጣና ማዕከላት የሕዝብ ግንኙነትና ሚዲያ፣ የአዲትና ኢንሰፔክሽን አገልግሎት ኃላፊዎች እየመደቡ ነው

በማዕከሉ ሥር ለተቋቋሙት ቀጣና ማዕከላት አዲሱን መዋዕቅር የተከተለ ጊዜያዊ የቀጣና ማዕከላት መዋዕቅር ተዘጋጅቶ ለሁሉም ቀጣና ማዕከላት ተልኳል፡፡ በአሠራሩም ላይ ከየቀጣና ማዕከላቱ ለተመረጡ ተወካዮች ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡

በየቀጣና ማዕከላቱ በአዲስ መልክ ለሚዋቀሩት የሕዝብ ግንኙነትና ሚዲያ ክፍል እና የአዲትና ኢንሰፔክሽን አገልግሎት ኃላፊዎችን እንዲመድቡ ለየቀጣና ማዕከላቱ በተላከው መልዕክት አብዛኛዎቹ ቀጣና ማዕከላት አፋጣኝ ምላሽ ሰጠውታል፡፡

የአባላት መረጃዎች መመዘገቢያ ቋት በአገልግሎት ላይ ዋለ

የማኅበሩን አባላት መረጃዎች በዘመናዊ ሁኔታ ለማሰባሰብ የተዘጋጀው የአባላት የግል መረጃዎች መመዘገቢያ ቋት /Members Registration Portal/ በአገልግሎት ላይ ውሏል፡፡ እስከአሁን ከ400 በላይ የሚሆኑ አባላት አጠቃላይ መረጃ የተያዘ ሲሆን ዝርዝር መረጃዎችን አባላት እንዲያሟሉ በየቀጣና ማዕከላቱ የአባላት ማስተባበሪያ ክፍል ጥረት በመደረግ ላይ ይገኛል፡፡



መተርጉማን ይፈለጋሉ!

በማኅበረ ቅዱሳን አሜሪካ የትምህትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል የቅድስት ቤተ ክርስቲያናትን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓትና ትውፊት የሚገልጡ ትምህርቶችን፣ መጻሕፍትን፣ በራሪ ጽሑፎችን ወደተለያዩ ሀገር ቋንቋዎች ተርጉሞ ለምዕመናን ማቅረብ ይፈልጋል፡፡

በዚህ የተቀደሰ አገልግሎት ላይ መሳተፍና ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ለትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍሉ ኢ-ሜይል ብታደርጉልን በደስታ እንቀበላለን፡፡

እግዚአብሔር ይስጥልን
በአሜሪካ ማዕከል የትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል
eotcmkusa_education@yahoo.com

ሰብከተ ወንጌል

የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ

በቀሲስ ፋሲል አስረሰ

“ወደ ተራራም ወጣ፤ ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ፤ ወደ እርሱም ሄዱ። ከእርሱም ጋር እንዲኖሩና ለመስበክ እንዲልካቸው፤ ድውዮችንም ሊፈውሱ አጋንንትንም ሊያወጡ ሥልጣን ይሆንላቸው ዘንድ አሥራ ሁለት አደረገ” ማር. ፫፡፲፫-፲፮።

የተመረጡት አሥራ ሁለቱ ሐዋርያት ናቸው። ሐዋርያ ማለት ሐረ፤ ሄደ ካለው የግዕዝ ቃል የወጣ ሲሆን የተላከ፤ ሂያድ፤ ልዑክ ማለት ነው። ሐዋርያት በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተጠርተው እነርሱም ጥሪውን ተቀብለው እንደሌሎች እንረዳለን። ተራራ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው።

በዚህ አጭር ጽሑፍ የሚከተሉትን ሦስት መሠረታዊ ጉዳዮች እንመለከታለን፡-

- መጠራት
- ከእርሱ ጋር መኖር /ከእግዚአብሔር ጋር መኖር/
- ለመስበክ መላክ /ለአገልግሎት መላክ/

መጠራት

ፈታሔ በጽድቅ ኩናኔ በርትዕ ተብሎ የሚነገርለት አምላካችን እግዚአብሔር ደሃ ሃብታም፣ የተማረ ያልተማረ ሳይል ለሁሉም ጥሪ ያደርጋል። ጥሪውን የተቀበሉ በስሙ ያመኑት የእግዚአብሔር ልጆች ተብለው የሚጠሩበት ሥልጣን ተሰጥቷቸዋል። ዮሐ. ፩፡፲፪። የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ በማለት ቅዱስ ማርቆስ እንደነገረን ከድሆች እነ ቅዱስ ጴጥሮስ /ማቴ. ፱፡፲፱-፳/፣ ከሃብታሞች እነ ቅዱስ ማቴዎስ /ማቴ. ፱፡፱/፣ ከተማሩ እነ ቅዱስ ናትናኤል /ዮሐ. ፩፡፵፯/፣ ካልተማሩ እነ ቅዱስ ዮሐንስና ያዕቆብ /ማቴ. ፱፡፳፩-፳፪/ ተጠርተው ዓለምን ዙሪው በማስተማር ተልዕኳቸውን ተወጥተዋል።

ዛሬም በተለያየ ሁኔታ የምንገኝ እኛን እግዚአብሔር ወደ ተራራ ይጠራናል። ተራራ መውጣት አድካሚ፣ አሰልጅና አስቸጋሪ ነው፤ ትዕግስትን ይጠይቃል፣ ጥንካሬን ይፈልጋል፣ ተራራው ላይ ሲደረስ ግን ፍጹም ዕረፍትና ደስታ አለ። የቀድሞ ድካም ይረሳል፤ አልፈው የመጣውን ዳገት በመመልከት ሐሴት እናደርጋለን። ወደ ተራራዋ ቤተ ክርስቲያን ጉዞ ሲጀመርም እንዲሁ ነው። ከተራራው /ከቤተ ክርስቲያን/ ድምጽ ሰምተን ጉዞ ስንጀምር በርካታ እንቅፋቶች ይገጥሙናል። ለብዙዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዳይቀርቡ የሚያደርጓቸው ምክንያቶች ወደ ተራራው መድረስ ከባድ አድርጎ መቁጠርና እንቅፋቶችን መቋቋም እንደማይችሉ ለራሳቸው ማሳመን ነው። ይህ ደግሞ ሜዳውን ገደል፣ ገደሉን ሜዳ፣ ጨለማውን ብርሃን፣ ብርሃኑን ጨለማ በማስመሰል ከእግዚአብሔር ቤት የሚያርቀን ጥንተ ጠላታችን ሰይጣን በኅሊናችን የሚሰለው ማሳሳቻ ነው። የዘሙት መሰናከልን፣ የሰርቆት እንቅፋትን፣ የተንኮል እሾህን ድል በማድረግ እውነተኛ ሰላምና ዕረፍት ወደምናገኝላት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መገንጠል ጥሪን ከማክበር በተጨማሪ ከኃጢአት ዝናብ ወደምንጠለልበት ቦታ ማምራት ነው። ከመቅበዝበዝ ድኖ የነፍስ እረኛ ወደሚገኝበት መሄድ ነው። “የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፤ ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራን ተቀብሏልና። እርሱም ኃጢአት አሳደረገም። ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም፤ ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደሰም”

መከራንም ሲቀበል አልዛተም፤ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈረደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር፤ እርሱ ራሱ በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ፤ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ። እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበርና፤ አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ አረኛና ጠባቂ ተመልሳችኋል።” ፩ኛ ጴጥ. ፪፡፳፩-፳፭።

ከእርሱ ጋር መኖር /ከእግዚአብሔር ጋር መኖር/

በቤተ ክርስቲያን መኖር ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው። እግዚአብሔር የነገሥታት ንጉሥ፣ የገዢዎች ገዢ፣ የኃያላን ሁሉ ኅያል የሁሉም ፈጣሪ ነው። ለመንግሥቱ ወሰን ገደብ የሌለው ሁሉን ማድረግ ከሚችል እግዚአብሔር ጋር ከመኖር የበለጠ ምንም ትልቅ ነገር የለም። ልብ አምላክ ዳዊት የእስራኤል ንጉሥ ሆኖ ያስተዳደረ ታላቅ ሰው ነው፤ ይልቁንም እግዚአብሔር እንደ ልቤ ብሎ ተናግሮለታል። ዳዊት ከእግዚአብሔር ጋር የመኖር ጥቅሙን ሲናገር “እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፤ የሚያሳጣኝ የለም። በለመሌም መስክ ያሳድረኛል፤ በዕረፍት ውኃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሱን መለሳት፤ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም” መዝ. ፳፪፡፩-፱።

በዚህ ውጣ ውረድ በበዛበት ዓለም የምንኖር ሰዎች ምንጊዜም የእግዚአብሔር ጥበቃ ያስፈልገናል። ዓለም በሰላም እጦት ስትጨነቅ ማየት ከተጀመረ ዘመናት ተቆጥረዋል። በሰለጠነው ዓለም ሰዎች ተስፋ በማጣት ሲቅበዘበዙ በጭንቀት ተወጥረው የሚሰሩትን ሲያጡ መረጋጋት ጠፍቶባቸው በስቃይ ሲኖሩ ማየት የዕለት ተዕለት ከስተት ሆኗል። ትዳርን እንደ እስር ቤት የሚቆጥሩ ወገኖች መበራከትና ዘመናቸውን ደስታ በለለው ብቸኝነት የሚጎፉ ሰዎች ቁጥር መጨመር መተሳሰብ፣ መደማመጥና መግባባት ጠፍቶ እንደ ደባል የሚኖሩ ባለትዳሮች መታየታቸው ከእግዚአብሔር ጋር ያለመኖር ያስከተለው ውጤት ነው። ጥሪው ደክመው ያገኙትን ደስ ብሏቸው የማይበሉ በረከት የሌለው ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ባለመኖራቸው የተፈጠረ ችግር ነው። ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸው ለኅሊናቸው እረፍት ለአእምሯቸው ሰላም ያጡ ሰዎች ምክንያቱ አሁንም ከፈጣሪያቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት የላላ መሆኑ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል “እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፤ ወደ እኔ ኑ፤ እኔም አሳርፋችኋለሁ” ማቴ. ፲፩፡፳፰። ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ ከእርሱም ጋር ስንቀርብ የከበደን ሸክማ ሁሉ ይቀልልናል። የኃጢአት ሸክማ ያለብን መግደላዊት ማርያምን እናስታውስ፤ ወደ እርሱ በመቅረቧ ኃጢአቷ ተወገደላት። ሉቃ. ፳፡፪። የበሽታ ሸክማ ያለብን እነ መጽአጉን እንመልከት የሁላሳ ስምንት ዓመት ደዋ በደቂቃ ንግግር ተወግዷል። ዮሐ. ፮፡፪-፱። የችግር ሸክማ ያለብን በአምስት እንጀራ በሁለት ዓሣ አምስት ሺህ ህዝብ እንዳጠገበ እናሰብ። ማቴ. ፲፮፡፴፱-፵፱። ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር የምናገኘው ጥሩ ነገር እንጂ የምናገኘው ነገር የለም። ከሰይጣን ጋር /በዓለም/ ሆነን ከምናገኘው ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን የምናገኘው ይሻላል፤ እግዚአብሔር የሚበጀንን አይነሳንምና።

ለመስበክ መላክ /ለአገልግሎት መላክ/

ሐዋርያት ወደ ተራራ ከወጡ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ኖረው ነው ለአገልግሎት የተሰማሩት። የቃሉን ትምህርት ሰምተው፣ የእጅን ተዓምራት አይተው፣ በዋለበት ውለው፣ በአደረበት አድረው ለኃላፊነት በቅተዋል። ይህን ዓለም በወንጌል ጨውነት አጣፍጠዋል። “እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፤ ያዘዘኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው”

/ማቴ. ፳፰፥፲፱/ በተባሉት መሠረት ዓለምን በዕጣ በመከፋፈል የእግዚአብሔርን አምላክነት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን አስተምረዋል። “በሰው ፊት ለሚመስክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እመስክርለታለሁ” /ማቴ. ፲፥፱፻/ የሚለውን አምላካዊ ቃል እያሰቡ የሚጠፋውን ሳይሆን ዘለዓለማዊውን በመምረጥ ማንንም ሳይፈሩና ሳይፍሩ እውነት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ስብከታዎቹ።

ዛሬም ጥሪውን አክብረን በተራራዎ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የተገኘን ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን ቃል እየተመገብን በመኖር በቃሉ ከረሰረሰን በኋላ ሲገባን እግዚአብሔር በሚያስማራን የአገልግሎት መስክ እንደጸጋችን ማገልገል ይጠበቅብናል። የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት ዘርፉ ብዙ ነው። ወንበር ከማስተካከልና የጽዳት አገልግሎት ከመስጠት ጀምሮ የሚከናወኑ ተግባራት በእግዚአብሔር ቤት መኖርንና ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን የሚጠይቁ ናቸው።

እንግዲህ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸንቶ ለመኖር በአገልግሎታችን በርትተን ለመጨረሻው የድል አክሊል ለመብቃት የሚከተሉትን ልናደርግ ይገባናል፡-

በጸሎት መበርታት

ቅዱስ ጳውሎስ የብሉይ ኪዳን ሊቅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ ጥሪ የወንጌል ሰባኪና በመጽሐፍ ቅዱስ አሥራ አራት መልዕክታትን በመጻፍ የሚታወቅ ነው። ይህ ሐዋርያ ተሰሎንቄ ለሚገኙ ክርስቲያኖች በላከው ክታቡ የተሰሎንቄ ሰዎች እንዲጸልዩለት ጠይቋል። ፩ኛ ተሰ. ፮፥፳፮። የሮም ሰዎችንም ለእግዚአብሔር የተመቸ ሕይወት እንዲኖራቸው ከመከረና ካስጠነቀቀ በኋላ በጸሎት እንዲጸኑ ነግሯቸዋል። ሮሜ. ፲፪፥፲፪።

በተራራ ቤተ ክርስቲያን የሚኖር ሁልጊዜም ይጸልያል ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገርበት ቋንቋው ስለሆነ ነው። በዚህም ብርታትንና ጥንካሬን ይጎናጸፋል፤ ለምንና ማንን እንደሚያገለግል ያውቃል። የእግዚአብሔር ሰው ከሌላው የሚለየው እግዚአብሔርን ማነጋገር መቻሉ ነው፤ እርሱም ጸሎት ነው። የሚጸልይ ሰው ሃይማኖት ያለው ነውና። የጎደለብንን እንዲሞላ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ እንዲጠቀምብን ከፈለግን ሳናቋርጥ በትጋት ልንጸልይ ያስፈልጋል። ሐዋ. ሥራ ፪፥፩-፱።

በፈተና መጽናት

መንፈሳዊ አገልግሎት /ክርስትና ሕይወት/ የጦር ሜዳ እንጂ የምቾት አዳራሽ አይደለም። በጉዟችን ልዩ ልዩ ፈተና ሊገጥመን ይችላል። ለፈተናው ሳንንበረከክ ይልቁንም በእምነታችን የሚመጣብንን ፈተና እንደሙሉ ደስታ በመቁጠር ልንጠነክር ይገባናል። ያዕ. ፩፥፪። በሃይማኖት ስንኖር ውጊያው ከደምና ከሥጋ ጋር ባለመሆኑ በመከራ በመታገስ ጸንተን ልንቆም ጠላታችን ሰይጣንን ልናሳፍር ግድ ይለናል። ኤፌ. ፮፥፲፪፤ ሮሜ. ፲፪፥፲፪።

ከቃለ እግዚአብሔር አለመለየት

የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናል። ማቴ. ፱፥፱። አገልጋይ ምንጊዜም ቢሆን ከቃለ እግዚአብሔር ሊለይ አይገባውም። አስተማሪም ሆነ ተማሪ፣ አገልጋይም ሆነ ተገልጋይ፣ አማኝ የሆነ ሀሉ ዘወትር ከቃሉ ጋር ሊኖር ያስፈልገዋል። የእግዚአብሔር ቃል ዘወትር አዲስ ነው። የጉዞ ስንቃችን፣ የእውቀት ብርሃናችን፣ የጽድቅ መንገዳችን

የእግዚአብሔር ቃል ነው። አበው “ከቃለ እግዚአብሔር የተለየ ክርስቲያንና ከባህር የወጣ ዓሳ አንድ ናቸው” ይላሉ፤ ከባህር የወጣ ዓሳ ሕይወት እንደሌለው ሁሉ ከቃለ እግዚአብሔር የተለየ ክርስቲያንም ሕይወት የለውም። የሚጠቅመንና የማይጠቅመንን የምንለይበት ስለ እግዚአብሔር መንግሥት የምንረዳበት ቁልፍ ያለው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ምንም የምናውቅ ቢመስለንም እንኳን ገና ብዙ ልናውቅ የሚገባን እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ በማለት ገልጸልናል። “ማንም አንዳች የሚያውቅ ቢመስለው ሊያውቅ እንደሚገባው ገና አላወቀም” ፩ኛ ቆሮ. ፰፥፪።

ከላይ እንደተገለጸው ከገማልያል እግር ሥር ቁጭ ብሎ በመማር የብሉይ ኪዳን ሊቅ የሆነው ከራሱ ከክርስቶስ በደረሰው አስደንጋጭ ጥሪ ወንጌላዊ የሆነውና በስብከት ሕይወቱን ያሳለፈው ምሑርና ሐዋርያዊ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከቃለ እግዚአብሔር አልተለየም ነበር። መጻሕፍትን ይመረምርም ነበር። የመንፈስ ልጁ ጢሞቴዎስን ስትመጣ በጢሮአኖ ከአክርኛ ዘንድ የተውኩትን በርኖሱንና መጻሕፍቱን ይልቁንም በብራና የተጻፉትን አምጣልኝ በማለት አዝዞታል። ቅዱስ ጳውሎስ ሌላውን እያስተማረ ራሱንም በቅዱሳት መጻሕፍት ያስተምር እንደነበርና ከቃለ እግዚአብሔር አለመለየቱን እንረዳለን። እኛም ሳንወደው ወደን የጠራን አምላካችንን ስናገለግል ከቃለ እግዚአብሔር ባለመለየት ከሆነ አገልግሎታችን በፍቅርና በትጋት ይሆንልናል።

በትህትና መኖር

አንድ የእግዚአብሔር ሰው የሚያስደንቅ ዓለምን ያስጨበጨበና ያስገረመ ተግባር ቢፈጽም ይህ ከእግዚአብሔር ነው እኔ ብቻዬን ምንም ማድረግ አልችልም ካለ አወዳደቁ ይከፋል። የትኛውንም ያህል ብንበረታ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ማወቅ አለብን፤ በሥራችንም እግዚአብሔር ከፍ ከፍ እንዲል እንጂ የራሳችንን ዝናና ታላቅነት ለማንጸባረቅ አለመሞከር አዋቂነት ነው። በቃለ እግዚአብሔር መብሰላችን የሚረጋገጠው ትህትናን ገንዘብ ስናደርግ ነው። ፍሬ ያፈራ ዛፍ ዘንበል ይላል፤ በእግዚአብሔር ቃል ሙሉ የሆነ ሰው ራሱን ዝቅ ያደርጋል /ዘንበል ይላል/ ሙሉ ፍሬ አለውና።

መጥመቅ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የብሉይ ኪዳን የመጨረሻው የሐዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ነቢይ ነው። በዚህ ላይ በመልአክ ብስራት የተወለደ፣ በብርሃ ያደገና እግዚአብሔር ወልድን ለማጥመቅ የተመረጠ ታላቅ ሰው ነው። አንተ ክርስቶስ ነህን ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ ሲመልስ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም እኔ የጫማውን ጠፍር ልፈታ የማይገባኝ /ማቴ. ፫፥፲፩/ በማለት በትህትና ተናግሯል። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስም እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ጭንጋፍ ነኝ ከሐዋርያት የማንስ ነኝ በማለት ራሱን ዝቅ አድርጎ በትህትና እንደተናገረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ሉቃ. ፮፥፰፤ ኤፌ. ፫፥፰-፱፤ ፩ኛ ቆሮ. ፲፮፥፰።

ትህትናን ገንዘብ ያደረገ ክርስቲያን መሳሪያ ከታጠቀ ወታደር ይበልጣል ጠላት ሰይጣንን ድል ማድረግ ይችላልና። በተጠራንበት በተራራ በተመሰለች ቤተ ክርስቲያን ጸንተን ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን በአገልግሎት ጠንክረን ስሙን ቀድሰን ከብርኑ ለመውረስ ያብቃን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር



ኪነ ጥበባት

እንደ ማርታ /ሉቃ ፲፥ ፴፰ - ፵፪/
በዲ/ን አብነት አረጋ

የማርያም እህት ማርታ፣
ምግብ ልታበስል ማጀት ገብታ፣
አንድ ብትጥል አንድ አንስታ፣
ልፍጠን ብትል ተነትታ፣
ደክማ ጥራ ታክታ፣
በሥራዋ እርካታ አጥታ፣
የሚያግዛት ሽታ፣
ተጣራች ድምጹን አሰምታ፣
ስትል ጌታ! ጌታ!

እርሱም ጥሪዋን ሰምቶ፣
አባት ነውና ራራቶ፣
ምነው? አላት፣
ለመስማት፣
ማርታ ምን እንዳስጠራት፣
ማርታም ሰሚ ብታገኝ ቢሰጣት ጀሮ፣
ክስ ጀመረች ሮሮ፣
ምነው ጌታ እኔ ስደክም ቅድም ጀምሮ፣
ማርያም ብታጣ አዕምሮ፣

አንተ ምነው አትቆጣት፣
እህትሽን አትል እርጃት፣
ማርታ ከሰሰቻት፣
ስሌታቸው አንድ መሥሏት፣
እርሱ ግን አለማወቅ አሳዝኖት፣
እርሱ ቃሉን ሲዘራ የሚሆነው ለሕይወት፣
እርሷ ስትደክም ለዕለት፣
አላት፣
እንድትመጣ ሁሉን ትታ፣
ማርታ!
ስለምን ትደክሚያለሽ?
የሚበልጠውን በመተው ተራውን ነገር መርጠሽ፣
አሁን በልተሽ ማታ ሊርብሽ፣
ምግብ ለሥጋሽ እንጂ ከቶም ላይጠቅም ለነፍስሽ፣

ይልቅ!
ቃሌን አድምጮ ሕይወት ነውና የሚፈልቅ፣
ሞተ ሥጋና ነፍስን ሁለቱን ካንቺ የሚያርቅ፣
አላት ጌታ፣
እንድትመጣ ሁሉን ትታ፣
ማርታ!
ተራውን ነገር መርጣ ውዱን ትታ፣
መሳሳቷን ተረድታ፣
ተቀመጠች ከእግሩ ሥር፣
ስለሕይወት ልትማር፣
እኔም ዛሬ እንደ ማርታ፣
ተለይቼ ከጌታ፣
እደክማለሁ ጠዋት ማታ፣
እርሱ ለዘላለማዊ ሕይወት ቢሞት፣
እኔ እየኖርኩ ለዕለት፣

እርሱ ቢሞት ስለ እኔ ነፍስ፣
እኔ ለሥጋ ስደግስ፣
ዛሬም ይለኛል በከንቱ ትደክማለህ፣
ግን ጥቂት ነው የሚበቃህ፣
ቃሌን ስማ በቃሌ ኑር፣
ይለኛል ቅዱስ እግዚአብሔር።

ባሉበት ቦታ ሆነው የተለያዩ መንፈሳዊ ትምህርቶችንና ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን ማግኘት እንደሚችሉ ያውቃሉ?

ሐመር መጽሔት በየወሩ ስምዓ ጽድቅ ጋዜጣ በየ 15 ቀኑ ተዘጋጅተው ለምዕመናን ይሰራጫሉ። እንዲሁም በርካታ የምስል ወድምጽ ውጤቶችና መጻሕፍቶችንም ያገኛሉ። ለበለጠ መረጃ፡- የአሜሪካ ማዕከል የልማት ተቋማት አስተዳደር ክፍል eotcmkusa_development@yahoo.com (469) 432-1879

ቃል
በቀሲስ አድማሴ እሸቴ

የማይታይ ረቂቅ
ሆኖ ሳለ ምጡቅ
ያ ቃል ሥጋ ሆነ
በማኅፀን ተወሰነ።
መለኮት ሰማያዊ ልዑል
በሥጋ ተወልዶ ከድንግል
እኛን ሊሆንን ዘመድ
ኃይል ወልድ ዋሕድ
በሥጋ ራሱን አዋርዶ
በኩብቶች በረት ተወልዶ
ተገለጸ በፍቅር ትህትና
ሊመግበን የሕይወት መና።
በደሙ ፈሳሽነት
ሥጋው ሆነ መድኃኒት
ወደ ምድር ወርዶ
የኛን ሥጋ ተዋሕዶ
ድኅነት ሊሰጠን እኛን ወደ።
ያጣነውን ያንን ተስፋ
በኃጢአታችን እንዳንጠፋ
ይቅር ብሎ የማረን
የድንግል ልጅ ጌታችን
ቃል ነበረ በአርያም
ኋላም ተገልጾ በሥጋ ማርያም
ተሰቅሎ አዳነን መድኃኒዳለም።



የሐመረ ኖሳ እንግዳ

ቆይታ ከመላክ ጽዮን ቀሲስ በላቸው ወርቁ ጋር

መላክ ጽዮን ቀሲስ በላቸው ወርቁ ከማኅበረ ቅዱሳን መስራች አባላት አንዱ ሲሆኑ የመጀመሪያው የማኅበሩ ሰብሳቢ በመሆን አገልግለዋል። ዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሰሜን ምሥራቅ፣ የደቡብ ምሥራቅ፣ እና የመካከለኛው አሜሪካ የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት የራቸስተር ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ እና የማኅበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል ሰብሳቢ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ። የዚህ ዕትም የሐመረ ኖሳ እንግዳ አድርገናቸዋል፤ ተከታተሉን።

ሐመረ ኖሳ፡- የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የት እና እንዴት ጀመርኩ?

መልላክ ጽዮን፡- በቅድሚያ ወደ መልሱ ከመሄዴ በፊት በክርስትና ሕይወት አገልግሎት የፈጸሙ ሰዎች መንፈሳዊ አገልግሎታቸው የሚገለጠው ከሞቱ በኋላ በሌሎች ሰዎች አማካይነት ነው። ምክንያቱም፡-



መላክ ጽዮን ቀሲስ በላቸው ወርቁ

1ኛ) ሥራውን የሚሠራው ልዑል እግዚአብሔር ስለሆነ ሊመሰገን የሚገባውም እሱ በመሆኑ፤
2ኛ) ሠሪዎቹ በውዳሴ ከንቱ እንዳይወድቁ የእግዚአብሔር ጥበቃ በመሆኑ፤
3ኛ) አንድ ሰው እስኪሞት መጨረሻው ምን እንደሚሆን ስለማይታወቅ፤
በእኔ እምነት በማኅበሩ ምሥራታ እና በአገልግሎት ላይ የተፈጸመውን ሁሉ ሌሎች ቢመሰክሩ ይመረጣል በሚል ራሴን ከሚዲያ ሳሽሽ ኖሬያለሁ ይሁን እንጂ መታዘዝ ከመስዋእት ይበልጣልና የሐመረ ኖሳን ትዕዛዝ እና ጥያቄ በመቀበል መልስ ለመስጠት እሞክራለሁ።

የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የጀመርኩት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ኩዩ ወረዳ ገብረ ጉራቻ ደብረ መድኃኒት መድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ነው። ይኸውም አባቴ ቄስ ወርቁ ዳርጌ እና አያቱም መምሬ ወልደ ጊዮርጊስ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ በመሆናቸው እኔንም ገና የ7 ዓመት ልጅ እያለሁ በደብረ ሊባኖስ ገዳም በብጹዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፓትሪያርክ ዘኢትዮጵያ ወእጩን ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የድቁና ማዕረግ እንድቀበል አደረጉ። ከዚያም በድቁና በማገልገል ላይ እያለሁ በ1974 ዓ.ም. በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም እና የካህናት ማሰልጠኛ ገብቼ ከታላቁ አባት ከብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካልዕ ተምራያለሁ። ይህ ሕይወቴን የለወጠበት እና የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት በተገቢው መንገድ የተረዳሁበት ዘመን ነበር ማለት እችላለሁ። ከዚያ ቀጥሎም በደብረ-ቸን ሰ/ት/ቤት ካቋቋምን በኋላ በሰላሌ አውራጃ በፍቼ ከተማ ዙሪያ ባሉ አብያተ ክርስቲያናት በአራተ ማርያም፣ ኪዳነ ምህረት እና መድኃኒዓለም ሰ/ት/ቤት የትምህርተ ወንጌል አገልግሎት ሰጥቻለሁ። በአ/አ ሀገረ ስብከትም በምስካየ ኅዙናን መድኃኒዓለም በተምሮ ማስተማር ማኅበር እና በዮሐንስ ወልደ ነገድጓድ ደብረ ሰበካ ጉባኤ አገልግሎት ገብቼ ሰጥቻለሁ።

ሐመረ ኖሳ፡- የማኅበረ ቅዱሳንን አመሰራረት እንዴት ያስታውሱታል?

መልላክ ጽዮን፡- ማኅበሩ የተመሰረተው በልዑል እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። በእርግጥ ሰዎች ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ያውም በተናቁት እና እዚህ ግቡ በማይባሉ ሰዎች ልዑል እግዚአብሔር ሥራ ሲሠራ እንመለከታለን። ስለዚህም በእኔ እምነት ማኅበረ ቅዱሳን ስያሜ ሳያገኝ ሥራ መሥራት የጀመረው በ1977 ዓ.ም. ነው፤ በ1984 ዓ.ም. ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ዘንድ እውቅና ያገኘበት ዘመን ነው።

ከማኅበረ ቅዱሳን ምሥራታ ጀምሮ አሁን እስካለው አገልግሎት እልፍ አዕላፍ አባላት በተለያዩ ዘመን እና ስፍራ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው በማኅበሩ አገልግሎት፣ በግቢ ጉባኤ፣ በወረዳ ማዕከላት፣ በንዑስ ማዕከላት በመሳተፍ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያከናወኛቸው ተግባራት በብዙ ምዕራፎች ተከፋፍሎ የሚጻፍ እና ለትውልድ የሚተላለፍ ታሪክ ነው።

ከሁሉ በፊት ቅድመ ማኅበረ ቅዱሳን (ከ1977 ዓ.ም. በፊት) ለማኅበሩ መመሥረት የነበሩት ነገራዊ ሁኔታዎችን ስንቃኝ፡-

- በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መዋቅር ኖሮት በዩኒቨርሲቲ እና በኮሌጆች ውስጥ የቤተ ክርስቲያን ልጆችን እምነት እና ሥርዓት በማስተማር እና አገልግሎት እንዲሰጡ በማስተባበር የሚመራ አካል አለመኖሩ፤
- በወቅቱ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እግዚአብሔር የለም የሚለው ንድፈ ሀሳብ በግል የሚሰበክበት እና ትውልዱ ሁሉ እምነቱን እና ሥርዓቱን የዘነጋበት የረሳበት ወቅት መሆኑ፤
- በኢትዮጵያ የነበረው የወጣቶች ማኅበር “አኢወማ” ብቻ እንዲጠናከር እንጂ በሕግ ሌላ ማኅበር እንዲቋቋም ያልተፈቀደ በመሆኑ፤
- የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኋላ ቀር፣ ጎታች፣ ፊውዳል አድኃኒያንን ወክላ የምትበዘብዝ ተደርጎ የሚወሰድበት ወቅት በመሆኑ፤
- የቤተ ክርስቲያን ልጅ ሆኖ ነጠላ ለብሶ ቅዳሴ ማስቀደስ፣ ዲያቆንም ሆነ ካህን መሆን እንደ ኋላ ቀር የሚቆጠርበት ዘመን በመሆኑ፤
- በአንጻሩ በወቅቱ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ መሆን እንደ ዘመናዊ እና ትክክለኛ እምነት ተከታይ ሆኖ የሚቆጠር በመሆኑ፤
- በተለይ በግቢ ውስጥ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን መፈጸም ማለትም የጸም ምግብ እንኳን ባለመዘጋጀቱ ምክንያት ተማሪዎች ጸም መጸም አለመቻላቸው፤
- በሌላ በኩል ደግሞ በ1977 ዓ.ም. ከየክፍለ ሀገሩ በሰ/ት/ቤት ሲማሩ የነበሩ በዩኒቨርሲቲው መርሐ ግብር መግባታቸውና በእግዚአብሔር ፈቃድ መገናኘታቸው፤
- ከዚያም በ1977 ዓ.ም. በተለይ በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም እና የካህናት ማሰልጠኛ ሰልጥነው የወጡት ወደ ዩኒቨርሲቲ መርሐ ግብር መግባታቸው እና ከብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካልዕ ጋር እንዲገናኙ ድልድይ መፍጠራቸው በምሥራታው ወቅት የነበሩ ነገራዊ ሁኔታዎች ናቸው።

አጠቃላይ ከላይ የተዘረዘሩና ከነዚህም ጋር ተጓዳኝ የነበሩ ጉዳዮች ስለነበሩ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ሆኖ ማኅበር መመሥረት

የማይታሰብ ነበር። ነገር ግን ፈቃድ እግዚአብሔር በደረሰ ጊዜ ማኅበሩ በእግዚአብሔር ቸርነት እንዲመሠረት አደረገ።

ከ1977 ዓ.ም. - 1984 ዓ.ም. ያለው የማኅበሩ ቅድመ ምሥረታ ሲቃኝ ለማኅበሩ ምሥረታ ዐበይት ምክንያት የሆኑትን እንደሚከተለው ማየት ይቻላል።

ሀ) በአ/አ ዩኒቨርሲቲ ትንሿ የግቢ ጉባኤ የጽዋ ማኅበር መመሥረት፡- በ1977 ዓ.ም. በአ/አ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ሳይንስ ኮሌጅ ስድስት ኪሎ ሕንጻ ቁጥር 505 ዶርም ቁጥር 028 ውስጥ ታህሳስ 19 ቀን በቅዱስ ገብርኤል ስም በአምስት ወጣቶች የጽዋ መርሐ ግብር ተመሥርቷል።

ለ) በ1977 ዓ.ም. በወጣቶች ወደ መተከል እና ጋምቤላ የተደረገው የከፍተኛ ት/ት ተቋማት የመንደር ምሥረታ ዘመቻ፡- በዘመቻው የተቋማቱ ተማሪዎች እንዲገናኙ እና በየግቢዎቻቸው ስላሉት መንፈሳዊ መርሐ ግብሮች ሀሳብ ለመለዋወጥ ዕድል ፈጥሮላቸዋል። በዚህ ዘመቻ በተለይ በመተከል በዕለተ ሰንበት ከአንድ ትልቅ ዋርካ ሥር በግቢው ሲፈጸም የነበረው የጸሎት መርሐ ግብር እና የሱብከተ ወንጌል አገልግሎት ሳይቋረጥ ይከናወን ነበር። ይህም ለዛሬው የማኅበረ ቅዱሳን መመሥረት እና ህልውና አስተዋጽዖ ከነበራቸው ትዝታዎች አንዱ ነው።

ሐ) የመጀመሪያዎቹ የቅድመ ማኅበረ ቅዱሳን የግቢ ጉባኤ ተመራቂዎች ልዩ መርሐ ግብር፡- በ1980 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ አጠገብ በሚገኘው በምስካየ ኅዙናን መድኃኒዓለም ገዳም በተምሮ ማስተማር ሰንበት ት/ቤት ብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካልዕ፣ የቀድሞው ብጹዕ አቡነ ማቴዎስ የምስካየ ኅዙናን መድኃኒዓለም ገዳም የበላይ ጠባቂ፣ ብጹዕ አቡነ ቄርሎስ የሰሜን ወሎ ሀ/ሱብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብጹዕ አቡነ ኤፍሬም የሰሜን ሸዋ ሀ/ሱብከት ሊቀ ጳጳስ በተገኙበት የደመቀ የምረቃ መርሐ ግብር ተፈጽሞ ቤተ ክርስቲያን በብጹዓን አባቶች አማካይነት አደራዎን ሰጥታለች። ተመራቂዎችም አደራውን በደስታ ተቀብለዋል። ይህም ከምረቃ በኋላ አባላትን ዳግመኛ ወደ አገልግሎቱ ስለ የሚያመጣ ነበር።

መ) በ1983 ዓ.ም. ወደ ብላቴ ወታደራዊ ማሰልጠኛ የተደረገ ዘመቻ፡- በዚሁ ዓመት በመንግሥት ትዕዛዝ በአገሪቱ በሚገኙ የከፍተኛ ት/ት ተቋማት የሚማሩ ተማሪዎች ሁሉ ለወታደራዊ ሥልጠና ወደ ብላቴ የማሠልጠኛ ካምፕ እንዲገቡ ሲሆን ከአገሪቱ ሁሉም ተቋማት ይማሩ የነበሩ ተማሪዎች ሁሉ በዚህ ስፍራ እንዲሰበሰቡ ተደረገ። በየግቢዎቻቸው የጀመሩትንም መንፈሳዊ መርሐ ግብር በአንድነት ለማካሄድ እና ለመመካከር ዕድል አገኙ። ዓበይት በዓላትን ለምሳሌ የትንሳኤ እና የእመቤታችንን የልደት በዓል በማክበር የተጀመረው መርሐ ግብር ተጠናክሮ ወደ ሙሉ የግቢ ጉባኤ መርሐ ግብር አደገ። በወቅቱ ከዘመቱት ተማሪዎች መካከል ቀደም ብለው በዝዋይ የካህናት ማሰልጠኛ ከብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካልዕ የተማሩ ምሩቃን በመኖራቸው በዝዋይ ይሰጥ የነበረውን ኮርስ በብዙ ሺህ ለሚቆጠሩ የሁሉም ተቋማት ተማሪዎች ሊሰጥ ቻለ። የመንግስት ለውጥ ሆኖ ወታደራዊ ስልጠናው ሲበተን ተማሪዎች ወደየግቢዎቻቸው ሲመለሱ መንፈሳዊ እንቅስቃሴያቸውን ለመቀጠል እና በቅ/ሚካኤል መታሰቢያነት የዝክር መርሐ ግብር ለማድረግ ብጹዓት ገብተው ተለያዩ።

ሠ) በ1983 መጨረሻ እና በ1984 ዓ.ም. መጀመሪያ ላይ በምሥረታው ወቅት የተከናወኑ ዐበይት ተግባራት፡- በ1983 ዓ.ም. ሐምሌ 19 ቀን በብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካልዕ የሙት ዓመት መታሰቢያ ቀደም ሲል በግቢ ጉባኤ ተምረው የተመረቁ፣ በግቢ ጉባኤ በመማር ላይ ያሉ እና በዝዋይ የካህናት ማሰልጠኛ ገብተው የወጡ አባላት በአንድነት በተገናኙበት ወቅት ቀደም ሲል በብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካልዕ

ተጀምሮ የነበረው መንፈሳዊ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል በወቅቱ የዝዋይ ሐመረ ብርሃን ገዳም የካህናት ማሰልጠኛ እና የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብጹዕ አቡነ ገብርኤል አማካኝነት መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲጠናከር የሚያስተባብሩ የኮሚቴ ሰዎችን መርጦ ተለያዩ። ጉባኤውም በመስከረም 1984 ዓ.ም. በተጠናከረ መልክ ሁሉም እንዲገናኝ እና አንድ ማኅበር እንዲመሠረት ወሰነ፣ በዚህ የቀጠሮ ቀንም በጉባኤው ላይ ሦስት አካላትን እናገኛለን፡-

ሀ) በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የካህናት ማሰልጠኛ ገብተው ተመርቀው የወጡ የዝዋይ ደቀ መዛሙርት ማኅበር አባላት፣

ለ) ከግቢ ተመርቀው ወጥተው በማርያም ጽዋ ማኅበር ስም ይሰባሰቡ የነበሩ አባላት፣

ሐ) ከብላቴ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ገብተው ከወጡ የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች በማኅበረ ሚካኤል ስም ያሉ አባላት።

ከሦስቱም አካላት ሰዎች ተመርጠው አንድ አካል፣ አንድ ደንብ እንዲቀርጹ እና በተቀናጀ በተዋሐደ መልኩ አገልግሎታቸውን እንዲፈጽሙ ስምምነት ላይ ደርሰዋል፣ የተመረጡት አባላትም ውህደቱን እንዲያፋጥኑ እና የማኅበሩን ደንብ እንዲያዘጋጁ ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል። በዚህ መሠረት ውህደቱ እጅግ አልክ በሚያስጨርስ ሁኔታ በአዳር ፕሮግራም በመወያየት እና በመመካከር ስምምነት ላይ ተደረሰ።

ይህንንም በወቅቱ የዝዋይ ሐመረ ብርሃን ገዳም የካህናት ማሰልጠኛ የበላይ ኃላፊ በሆኑት በብጹዕ አቡነ ገብርኤል አማካይነት በተለይ የማኅበሩን ስያሜ አስመልክቶ የተለያዩ አማራጮች ቀርበው ነበር። ለአብነት ያህልም ማኅበረ ማርያም፣ ማኅበረ እስጢፋኖስ፣ ማኅበረ ጎርጎርዮስ፣ በኋላም አባላቱ የተገናኙበትን ዓላማ መሠረት በማድረግ ማለትም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስተ ቅዱሳን ስለሆነች፣ ቅዱስ ሚካኤልም ሆነ በየግቢው በጽዋ ማኅበር የሚደረገው ቅዱሳን ሐዋርያት ጻድቃን ስማዕታት የሚዘከሩት ሁሉ ቅዱሳን በመሆናቸው የተዋሐዱ እምነትን የሚያስፋፋ እና ቅዱሳንን የሚያዘክር እንዲሆን ስያሜው ማኅበረ ቅዱሳን ይሁን የሚለው ሃሳብ ቀርቦ የሁሉም ሰው ልቦና በደስታ ተቀብሎት ስለጸደቀ ወደ አገልግሎቱ ተሰማርቷል።

ሐመረ ኖሳ፡- በምሥረታው ወቅት እና ከምሥረታው በኋላ የእርስዎ ድርሻ ምን ነበር?

መልስ አየን፡- ሥራውን የሚያከናውነው ልዑል እግዚአብሔር ነበር፤ ምህረቱን እና ቸርነቱን ከኔ ከባርያው ሳያርቅብኝ ፈቃዱ ሆኖ በዕድሜዬ ከምሥረታው ጀምሮ እስከ አሁን በአገልግሎት አልተለየሁም። ልዑል እግዚአብሔር የሚያውቃቸው ሰው የማያውቃቸው ብዙ ወንድሞች እና አህቶችን መሣሪያ አድርጎ ሥራውን የሠራው እሱ ነው። ለማኅበሩ በተለያዩ ዘመን እና ቦታ በአካል የሞቱለት የታሰሩ የተሰደዱ ከሥራቸው የተባረሩ እና ልዩ ልዩ ጽዋት መከራ የደረሰባቸው አባላት እጅግ ብዙ ናቸው። ሁሉም የየራሱን አሻራ ጽፎ ለታሪክ እንደሚያስቀምጠው ይጠበቃል። ከዚሁ አንጻር የእኔ ድርሻ ከ1977 ዓ.ም. ከዶርም የጽዋ መርሐ ግብር ጀምሮ በመተከል ሰፊ ጣቢያ ዛፍ ጥላ ሥር፣ በ6 ኪሎ ግቢ ጉባኤያት፣ በተምሮ ማስተማር ዛፍ ጥላ ሥር ከዚያም በየመኖሪያ ቤታችን አዳር መርሐ ግብር ተሳትፎያለሁ። ማኅበሩ ከምሥረታው በፊት፣ ሲመሠረት እና ከምሥረታው በኋላ በተሰጠኝ ኃላፊነት እግዚአብሔርን ኢጋዥ በማድረግ ማኅበሩ በአባቶች ዕውቅና እንዲያገኝ፣ የማኅበሩ አገልግሎት መዋቅር

እንዲጠናከር፣ በማኅበሩ ላይ በውስጥም ሆነ በውጭ የሚቀርበውን ፈተና ለማሸነፍ ከወንድሞች እና እህቶች እንዲሁም ከአባቶቹ ጋር በመመካከር ከኔ የሚጠበቀውን ለማድረግ ሞክራለሁ። በተለይ በሰሜን አሜሪካ ያለውን አገልግሎት መዋቅር እንዲዘረጋ እና እንዲጠናከር የበኩሉን ጥረት አድርጌያለሁ።

በ1979 እና 1980 ዓ.ም. ውድ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እኔ ያወቅኩትን እንዲያውቁ ከብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካልዕ ጋር አገናኝቻቸዋለሁ። በ1980 ዓ.ም. የመጀመሪያዎቹን 12 ሠልጣኞች ወስጄ ዝዋይ አድርሻለሁ።

በተለይ ሦስቱ አካላት አንድ ሆነው ማኅበረ ቅዱሳን የሚለውን ስያሜ እንዲያገኙ በተደረገው ጥረት ከወንድሞቼ እና እህቶቼ ጋር የበኩሉን ድርሻ አበርክቻለሁ። በምሥረታው ወቅትም በተመረጡት ኮሚቴዎች ሁሉ ተመርጬ አገልግያለሁ። እስከ 1984 ባሉና ከምሥረታው በኋላም ከ1984 እስከ 1991 ዓ.ም. በማኅበሩ ሰብሳቢነት የተጣለብኝን ኃላፊነት ለመወጣት ሞክራለሁ። ከ1991 ዓ.ም. ጀምሮ በሰሜን አሜሪካ ማዕከል ለአራት አመታት በማዕከሉ ሰብሳቢነት አገልግቦ ከአራት ዓመታት በኋላም አሁንም በድጋሚ የሰሜን አሜሪካ ማዕከል ሰብሳቢ ሆኜ በማገልገል ላይ እገኛለሁ።

ሐመረ ኖሳ፡- ማኅበረ ቅዱሳን ባለፉት ዓመታት በርካታ ተግባራትን አከናውኗል። ያከናወናቸውን ተግባራት ካነገበው አጠቃላይ ዓላማ አንፃር እንዴት ይመዘኗቸዋል?

መልአክ ጽዮን፡- ማኅበሩ በበኩሉ ካነገበው አጠቃላይ ዓላማ አንፃር ስመዝነው፣ በእግዚአብሔር ቸርነት ከኔ ትውልድ በኋላ ሊፈጽም ይችላል ብዬ የምመኘውን ተፈጽመው ተመልክቼ የተደሰትኩባቸው ሲኖሩ፣ በኔ በደካማው ዓይን ሊያከናውናቸው እና ሊታወቅባቸው ይገባል የምላቸው አንዳንድ ተግባራት ላይ ደግሞ የዘገየበትን ሂደት አያለሁ።

የተሳትፎ ጥሪ

የሐመረ ኖሳ ኤሌክትሮኒክስ መጽሔት ዝግጅት ክፍል በኪነ ጥበባት ዓምድ ለሚቀርቡ ጽሑፎች አንባቢያንን ለማሳተፍ አቅዷል። ስለዚህ ዝንባሌና ችሎታው ያላችሁ አባላት ብትልኩልን በደስታ እንደምንቀበል እንገልጻለን።
የኢ-ሜይል አድራሻችን፡-
mk.edulit@gmail.com

ማኅበረ ቅዱሳን ያነገበው የመጀመሪያ ዓላማ የተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጅ የሰም እና የልምድ ክርስቲያን መሆኑን ትቶ ክርስትናን በሕይወት በመኖር የመንግሥተ ሰማያትን ክብር ለመውረስ መዘጋጀት ዋናው ሲሆን ማኅበሩ ትምህርተ ወንጌልን፣ ተዋሕዶ ሃይማኖትን፣ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን በማሳወቅ

በሕይወት እንዲተገብሩ በማድረግ ሰፊ ተግባራትን በማድረግ ላይ ይገኛል።

ትውልዱ የእምነቱ ተረካቢ እንዲሆን ማዘጋጀት እና የማንነት መታወቂያው የሆነውን ሃይማኖቱን አውቆ ጠብቆ የማስጠበቅ፣ ከውስጥም ከውጭም ያለውን ፈተና እና ጠላትን በመከላከል ይህንንም ቤተ ክርስቲያንን ከሥር ነቅለው ለማጥፋት ከሚጥሩ የተሐድሶ መናፍቃን ጀምሮ ከውጭ በገሃድ የቤተ ክርስቲያንን ሕልውና ለማጥፋት ከሚረባረቡት ክፍሎች ጋር ተፋጦ አንዳንዴም ብቻውን በመፋለም ላይ የሚገኝ ነው። ብዙ አገልግሎት የመፈጸሚያ ጉልበቱን፣ ገንዘቡን፣ ጊዜውን ሁሉ ይሻመታል፤ አንዳንዴም ጠላት እየቀደመ የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነት እና ሕልውና እያናጋ የማኅበሩንም አገልግሎት ለማደናቀፍ ጉሮሮ ለጉሮሮ የመተናነቅ ያህል ተግባር ይፈጽምበታል።

ማኅበሩ የቤተ ክርስቲያን ገዳማት እና የአብነት ት/ቤቶች ተጠብቀው ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በማድረግ ላይ ይገኛል፤ ቤተ ክርስቲያናችን ብዙ የምርምር እና የጥናት ምንጭ በመሆኗ ይህ በስፋት ያልተሰራበት ወደ ፊት ግን ትኩረት ተሰጥቶበት ሊሰራ የሚገባው ዘርፍ ነው። የቤተ ክርስቲያን እምነት ቀኖና እና ትውፊት እንዲጠበቅ እና ለትውልድ እንዲተላለፍ ይህም ተግባር የማኅበሩ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ተግባር እንዲሆን ማድረግ ይኖርበታል። የቤተ ክርስቲያን አስተዳደራዊ መዋቅር በመንፈሳዊ እና በዘመናዊ መሳሪያዎች እንዲደራጅ፣ በመንፈሳዊ እና በዘመናዊ ት/ት የሠለጠኑ ባለሙያዎች እንዲበዙ በማድረግ፣ ብጹዓን አባቶች፣ ካህናት እና ምዕመናን ያካተተ በንቁ እና በጉልህ የሚሳተፉ የቤተ ክርስቲያን አባላትን ማፍራት ማኅበሩ በዐብይ ትኩረት ሊሰራው የሚገባው ጉዳይ ነው።

በተለይ ሁልጊዜ የቤተ ክርስቲያናችንን ችግር መፍትሔ ለመስጠት ፈቃደኝነት እና የመፍትሔው አካል መሆን ያስፈልጋል ምክንያቱም ከውጭ ሆኖ ብዙም መፍትሔ ማምጣት አይቻልምና በውስጥ ገብቶ፣ ሆኖ በመገኘት ግን መፍትሔ መስጠት ይቻላል። በዚህ በኩል ማኅበሩ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት የሚገባው ቁልፍ ጉዳይ ነው።

በአጠቃላይ ማኅበሩ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚፈጽመው በልዑል እግዚአብሔር መሪነት በመሆኑ በሁለት አሥርት አመታት ውስጥ ማኅበሩ ዓለም አቀፋዊ ሆኖ በአገር ውስጥ እና በውጭ ሰፊ መዋቅር ዘርግቶ በማስተባበር ከውስጥ አባላቱን ለአገልግሎት በማሰለፍ ቤተ ክርስቲያኒቱን ለመናድ እና ለማዳከም የሚረባረቡትንም ከውስጥ እና ከውጭ በመከላከል ጉልህ የሆነ አስተዋጽዖ አበርክቷል።

ማኅበሩ ዓላማውን አንግቦ ተግባራቱን መፈጸሙና በሕሊናዬም ሁሉ የሚመጡ ሦስት ዐበይት ሂደቶች ሚዛናቸውን ጠብቆ መጓዝ የማኅበሩ ሥራ ምንጊዜም የልዑል እግዚአብሔር ሥራ መሆኑን የሚያረጋግጥና በአድናቆት የሚያስገርም ነው። ይኸውም፡-

1ኛ) እንደ ሕጉ እና ወጉ ደንብ ቀርጾ፣ ዓላማ ሰጥቶ፣ በዚህ በኩል ሂደቱ ብሎ የሚመራ እና መነሻው መሆን ያለበት ከበላይ ነው። ይህ ስብስብ በአብዛኛው ወጣቶች የተሰባሰቡበት እንደመሆኑ ከባህሪም አንጻር ስሜታዊነት እና ችኩልነት የሚንጸባረቅበት በሆነ ነበር ነገር ግን ደንብ ቀርጾ ሁሉንም ይዞ ወደ ቤተ ክርስቲያን መግባት ታላቅ ምሥጢር ነው። ከበላይ ሳይጠብቅ ይህን ብናቀርብ በመዋቅርም ሆነ በአገልግሎት ይህ ቢሆን ይጠቅማል ሕገ ቤተ ክርስቲያንንም ጠብቆ መሄድ ይኖርበታል በማለት ተጨንቆ እና ተጠባ

ራሱን በመግዛት ይህንን ከበላይ አካላት ሊፈጸም የሚገባውን ተግባር ራሱ አከናውኗል።

2ኛ) የማኅበሩ ጠላቶች የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች ናቸው። ስለዚህም ከነዚህ ጋር ታላቅ ተጋድሎ እየፈፀመ መረጃዎችን በተጨማሪም አሰባስቦ ለሊቃውንት ጉባኤ እና ለቅዱስ ሲኖዶስ እያቀረበ ውሳኔ እንዲያገኝ በማድረግ የቤተ ክርስቲያንንም የማኅበሩንም ህልውና ጠብቆ ብዙ ተግባራትን መፈጸሙ የልዑል እግዚአብሔር ቸርነት ብዛት ነው ።

3ኛ) ዛሬ እንኳን በማኅበር ሁለት እና ሦስት ሰው ሆኖ መጓዝ በሚከብድበት ጊዜ ይህ ሁሉ እልፍ አእላፍ የማኅበሩ አባላት በቋንቋ፣ በዘር፣ በቦታ በማይገናኙበት ሁኔታ አንድ ሆነው፣ ዓላማውን ተገንዝበው፣ ወደው ፈቅደው በተግባር ላይ ማዋላቸው፣ በሚገጥማቸውም ፈተና ሁሉ ጸንተው መጓዛቸው እጅግ የሚያስደንቅ ነው። ሌላው ማኅበሩ ወገናዊነቱ የቤተ ክርስቲያን እንጂ የማንም የምንም ወገን መሣሪያ ሆኖ አያውቅም ወደ ፊትም አይሆንም።

ሐመረ ኖሳ፡- በማኅበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል የረጅም እና የአጭር ጊዜ የትኩረት አቅጣጫዎች ምን ምን ናቸው?

መልአክ ጽዮን፡- የማኅበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል ከተቋቋመ ገና 12 ዓመቱ ነው። በነዚህ ዓመታት ውስጥ ጥቂት የማይባሉ መንፈሳዊ አገልግሎቶች በመስጠት ላይ ይገኛል። ሰሜን አሜሪካ በአጠቃላይ ከቤተ ክርስቲያናትን አገልግሎት አንጻር ሲታይ ባህሪው፡-

- 1) የቤተ ክርስቲያን ልጆች ከሀገር ውጭ በስደት፣ በዲቪ ሎተሪ፣ በስራ፣ በት/ት እና በልዩ ልዩ ምክንያት በብዛት የሚኖርበት ሀገር በመሆኑ፣
- 2) ቤተ ክርስቲያን 3 አህጉረ ስበከት ብታዋቅርም መዋቅሯ ገና እስከ አጥቢያ ድረስ ተዋቅሮ በማዕከላዊነት የምትመራበት ሁኔታ ገና ያልተመቻቸ መሆኑ፣
- 3) የአብዛኞቹ አብያተ ክርስቲያናት ምዕመናን ከቤተ ክርስቲያን ቀድመው ስለመጡ በፈቃዳቸው በሀገሩ ካለው “የቤተ እምነት” መብት አንጻር አጥቢያቸውን ያቋቋሙ በመሆኑ እና ይህንም የሰበካ ጉባዔ በቃለ አዋዲው ለመምራት ብዙ መሟላት የሚገባቸው ተግባራት መኖራቸው፣
- 4) በተለይ የቤተ ክርስቲያን ተቃዋሚ ኃይሎች ዋና ምንጫቸው በዚህ የሚገኝ በመሆኑ፣
- 5) የአሜሪካ ሲኖዶስ በሚል ሌሎች አባቶች የሚገኙበት እና እነዚህንም የሚደግፉ እና የሚከተሉ ምዕመናን ተለይተው በብዛት የሚገኙበት ሀገር በመሆኑ፣
- 6) በሀገር ውስጥ ካለው ውጭ ቤተ ክርስቲያን በሁሉም አመለካከት እና ፖለቲካዊ ሥልጣን ባላቸው ኃይሎች በተቻለ መጠን ምዕመናንን ለማግኘት እና ለመያዝ የሚጠቀሙበት ስልት፣ የቤተ ክርስቲያን ሥልጣን እና ኃላፊነት ይዘው ቤተ ክርስቲያንን በመምራት ያሉበት ሁኔታ በመሆኑ፣
- 7) በሀገር ቤት ከተሰየመው ይትበሃል ውጭ ቤተ ክርስቲያን በመድኃኒዓለም ወይም በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም፣ ወይም በቅዱሳን መላዕክት እና በጻድቃን ሰማዕታት ስም ከመጠራት ይልቅ በግል የአቶ፣ የወ/ሮ፣ በዘር የእነ እገሌ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ የሚጠራበት ሀገር በመሆኑ፣
- 8) ቤተ ክርስቲያን የአገልጋይ አባቶች፣ ሊቀ ጳጳሳት ቀሳውስት፣ ዲያቆናት እና በአጠቃላይ አገልጋይ ካህናትን

በተመለከተ የአገልግሎት ድርሻቸው ታውቆ በተገቢው ክብራቸው እና አገልግሎታቸው ታውቆ መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን የሚሰጡበት ሁኔታ የግንዛቤ ችግር ያለበት በመሆኑ በትክክል በሀገረ ስብከት መዋቅር ተጠብቆ ሳይሆን ከፊሉ ገለልተኛ ከፊሉ ስደተኛ በሚል ደረጃ ላይ ያለበት ሁኔታ በመሆኑ ይህም የትኛው እውነተኛ ካህን፣ ሥልጣን ክህነቱን ጠብቆ የሚያገለግለውን እና የማያገለግለውን ለመለየት የሚያስችግርበት ሁኔታ በመሆኑ።

በአጠቃላይ በሰሜን አሜሪካ የማኅበሩ የረጅም ጊዜም ሆነ የአጭር ጊዜ የትኩረት አቅጣጫዎቹ እነዚህ የቤተ ክርስቲያን ችግሮች መፍትሔ የሚያገኙበትን ሁሉ ተግባር ማከናወን ነው።

ከትኩረት አቅጣጫዎቹ ውስጥ፡-

- አባላቱን፣ የማዕከሉን መዋቅር ማጠናከርና ማደራጀትን፣
- በቀጣና እና በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አባላት የሚሰጡትን መንፈሳዊ አገልግሎት ይበልጥ ማቀናጀት፣
- በሰው ኃይል፣ በጽ/ቤት፣ በገንዘብ እና በማቴሪያል ማኅበሩን ማደራጀት፣
- ከሰ/ት/ቤ አንድነት፣ ከልዩ ልዩ መንፈሳዊ ማኅበራት ጋር በጋራ እና በውህደት በማገልገል እና በመሥራት ችግሩን እንዲቀረፍ ማድረግ፣
- የቤተ ክርስቲያን የሀገረ ስበከቱ መዋቅር እንዲጠናከር እና በቃለ አዋዲው የተቀመጠለትን ኃላፊነት እንዲወጣ ማስቻል፣
- የዋናው ማዕከል አገልግሎት ከማዕከሉ የሚጠብቀውን ማንኛውንም መንፈሳዊ አገልግሎት መሥራት፣
- ቤተ ክርስቲያን በሀገረ ስብከትም ሆነ በአጥቢያ ደረጃ ከማኅበሩ ጋር እንዲሰራ እና እንዲፈጸም የሚጠየቀውን ማሟላት
- ቤተ ክርስቲያን በግል፣ በጋራ፣ በቤተሰብ፣ በቋንቋ፣ በዘር፣ በፖለቲካ ወዘተ... ምክንያት ተለያይታ መከራ የሚታይበት በመሆኑ ይህ ልዩነት ጠፍቶ አንድነት እና ውህደት እንዲፈጠር የሚያደርግ ማንኛውንም ተግባር መፈጸም፣
- በሰሜን አሜሪካ ያለው ሕዝብ ክርስቲያን እምነቱን፣ ስርዓቱን እና ትውፊቱን አውቆ ፣ ሕይወቱን በሃይማኖት እና በሥነ ምግባር እየመራ ነፍሱን እንዲያድን ማድረግ፣
- ሃይማኖት፣ ሥርዓት፣ ትውፊቱን እንዲጠብቅ ብሎም ለትውልድ እንዲያስተላለፍ የማድረግ ኃላፊነት ዕቅድ ነድፎ በስትራቴጂ ማስፈጸም፣
- በተለይ በአሜሪካ የሚወለዱ ሕፃናት እምነት፣ ሥርዓታቸውን እና ትውፊታቸውን አውቀው ማንነታቸውን እንዳይረሱ ማድረግ፣
- በቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል በአስተዳደር ምክንያት የተፈጠረውን ብሎም ወደ ሃይማኖት እና ሥርዓት ልዩነት ሊያደግ የሚችል ለትውልድ የሚተላለፍ የመለያየት አደጋ የሚጠፋበትን ለዚህም የማኅበሩ አባላት እንደ ድልድይ ሆነው በማገልገል ውግዘቶች ተነስተው ዕርቀ ሰላም የሚወርድበትን ማንኛውንም ሁሉ ትኩረት በመስጠት መሥራት፣
- የአሜሪካ ማዕከል ከዋናው ማዕከል ቀጥሎ ለአገልግሎት የተመቻቹ ሁኔታዎች በመኖራቸው፣ በማዕከሉ ከዋናው ማዕከልም ጽ/ቤት ማለትም
 - ጽ/ቤት፣ መኝታ ክፍሎች

- አዳራሽ፣ ሥልጠና በአጭር እና በመካከለኛ ሊያሰጥ የሚያስችል
- ቤተ መጻሕፍት፣ አድባራት እና ገዳማት፣ የአብነት ት/ት ቤቶችን ሆነ በተለይ በሀገር ቤት ገጠር (ዐውደ ርዕይ)
- ቤተ ክርስቲያንን የሚያሳዩ ቋሚ ዐውደ ርዕዮችን
- የማኅበሩን ታሪክ፣ የአገልግሎት ድርሻውን እና የወደፊት ራዕዩን የሚያመለክት
- ቤተ ክርስቲያን በህዝቡ ኑሮ ያላትን ጉልህ ድርሻ እና ከካህናት፣ ከምዕመናን የሚጠበቀውን ኃላፊነት ማሳያ እና ናሙናዎችን የያዘ፣ ከሕፃን እስከ አዋቂ በቀላሉ ሊረዳው የሚችል ናሙና ወዘተ... እንዲኖር ትኩረት በማድረግ መሥራት፤
- የዋናው ማዕከል አገልግሎት በተለይ በገንዘብ አቅሙ እንዲጠነከር ከፍተኛ ድጋፍ እንዲያገኝ ማድረግ የመሳሰሉት ናቸው።

ሐመረ ኖሳ፡- ለአባላት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ?

መልእክ ጽዮን፡- የማኅበሩ አባላት ምን ጊዜም ውሳኔዎቹን ተግባራዊ የማድረግ ኃላፊነት እና ግዴታ አለባቸው። ይኸውም ማኅበሩ ቤተ ክርስቲያንን ለማገልገል የተሰጠውን ኃላፊነት በተለይ ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ በየደረጃው ባሉት የቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ አባላት ጉልህ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ይኸውም በተለይ በቤተ ክርስቲያን እንዲመጣ የሚፈለገውን ዘመናዊ የአስተዳደር ሥርዓት ለማምጣት፣ ድክመቶችን ለማረም እና ለማስተካከል፣ ልዩ ልዩ ቀዳዳ እና ክፍተቶችን ለመድፈን ከማኅበሩ አባላት ሌላ አካል ይመጣል ብሎ ማሰብ ወይም ሌላ ኃይል መጠበቅ አይገባም። ሁሉም አባላት በሰ/ት/ቤት፣ በሰበካ ጉባዔ፣ በክህነት እና በምዕመናንነት ቤተ ክርስቲያን ከኛ የምትጠብቀውን ሁሉ የሕይወት፣ የጉልበት፣ የገንዘብ እና የእውቀት አገልግሎት መስጠት ይኖርበታል። ቤተ ክርስቲያን ግራ የተጋባውን ዓለም ወደማወቅ እና አምላኩን አመስግኖ ትዕዛዙን እንዲፈጸመበት ያቋቋማቸው ተቋማት እንደ አብነት ት/ቤቶች፣ ገዳማት እና አድባራት ያሉትን በዘመናዊ መልክ ተደራጅተው እና ተጠናክረው ከአገር አልፈው በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሁሉም መዳን እና መትረፍ አስተዋጽዖ ሊያበረክቱ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ማድረስ በጊዜው ከማኅበሩ አባላት የሚጠበቅ ድርሻ ነው።

ቤተ ክርስቲያን፣ እንዳትዳከም፣ ያላትን መንፈሳዊ በረከት ላጡት እንድታደርስ፣ ሀብቷም እንዳይባክን እና እንዳይመዘበር ይኸውም በገዛ ልጆቿ መሣሪያነት እንዲፈጸም የሚደረገው የተቀናበረ የማፍረስ ተልእኮ መገታት ይኖርበታል። መናፍቃን በውስጥ ተሐድሶ በውጭ ደግሞ በተለያዩ ዘርፍ ቤተ ክርስቲያን እንድትደክም የሚያደርጉትን ርብርብ የመናፍቃን ድርጅቶች እና አላውያንን ሁሉ የማኅበሩ አባላት በግንባር ቀደም ስማዕትነት እየተቀበሉ መከላከል እና ቤተ ክርስቲያንን መጠበቅ ይኖርባቸዋል። የማኅበሩ አባላት ብቻ ሳይሆኑ በፃኛ የማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ እንደተወሰነው ሌሎች የቤተ ክርስቲያን ልጆችም በልዩ ልዩ መልኩ ተሰባስበው እና ተደራጅተው ያሉ ተቋማት ሁሉ በጋራ እና በአንድነት ሆነው ቤተ ክርስቲያናቸውን እንዲጠብቁ ግንባር ቀደምን ድርሻ ይዘው ተሳትፎአቸውን በተግባር ማሳየት ይጠበቅባቸዋል። ቤተ ክርስቲያን መላውን ዓለም የምትመራ እንጂ የምትመራ አይደለችም። ልጆቿም ቢሆኑ በሚኖሩበት ማኅበረሰብ ማለትም ቤተሰባቸውን፣ መንደራቸውን ከልላቸውንም ሆነ አገራቸውን በኃላፊነት በመምራት ግልጽ ድርሻ ሲያበረክቱ የቆዩ መሆናቸውን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ያመለክተናል። ዛሬም

ቢሆን በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በሀገር ደረጃ እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነት እና እንደ ሀገር ዜግነት የበይ ተመልካች ወይም በገዛ ቤት እንግዳ መሆን የለባቸውም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ሆነ በአገር ደረጃ በግንባር ቀደም ገብተው ማገልገል እና መገልገል መብትም ግዴታም መሆኑን አባላት አውቀው በዚህ ጉዳይ ትልቁን ሚና መጫወት ይኖርባቸዋል።

ቤተ ክርስቲያን ያላትን ሀብት በአግባቡ እና በሥርዓቱ እንድትጠቀምበት፣ ሀብቷም ከምዘበራ እና ከብክነት እንዲድን አባላት በአንክሮ ሊያዩት የሚገባ ጉዳይ ነው። በአንጻሩ ቤተ ክርስቲያንን በልማት በኩል ማለትም ትውልዱን በሥነ ምግባር አንፃ ማሳደግ፣ በየትኛውም አንጻር ያላትን ሀብት በዘመናዊ መልኩ አልምታ ለራሷም፣ ለሀገርም ሆነ ለዓለም በረከቷን እና ወንጌልን የምታስፋፋበትን ሁሉ ተግባር እንድታከናውን አባላት በተለያየ ምክንያት ተበትነው ባሉበት ሁሉ ይህንን ተልእኮ የማስፈጸም ኃላፊነት አለባቸው።

ሐመረ ኖሳ፡- ጊዜዎን ሰውተው ለጥያቄዎቻችን መልስ ስለሰጡን በእግዚአብሔር ስም እናመስግናለን። ረጅም እድሜ፣ የተሳካ የአገልግሎት ዘመን እግዚአብሔር እንዲሰጥዎ እንመኛለን።

መልእክ ጽዮን፡- አሜን።



ልዩ የኮንፈረንስ ስልክ ትምህርት

መንፈሳዊ ትምህርቶችን፣ ጥያቄዎችን ውይይትና ጥናታዊ ዝግጅቶችን እንደበሬታ በተጠናከረ መልክ ለምዕመናን!

በማንኛውም ቦታ ሆነው ማዳመጥ ይችላሉ!!

ለምሥራቅ አሜሪካ ከቦስተን ቀጠና ማዕከል ዘወትር ቅዳሜ በየሁለት ሳምንቱ ከምሽቱ (2:00-3:00)

የኮንፈረንሱ ስልክ ቁጥር፡- (218) 862-7200 ፒን፡- 145670#

ለመካከለኛው አሜሪካ ከቸካን ቀጠና ማዕከል ዘወትር እሁድ በየሁለት ሳምንቱ ከምሽቱ (2:00-3:00)

የኮንፈረንሱ ስልክ ቁጥር፡- (712) 415-6000 ፒን፡- 145670#

ለምዕራብ አሜሪካ ከሲያትል ቀጠና ማዕከል ዘወትር እሁድ በየሁለት ሳምንቱ ከምሽቱ (2:00-3:00)

የኮንፈረንሱ ስልክ ቁጥር፡- (712) 451-6000 ፒን፡- 384171#

አዘጋጅ፡- የማኅበረ ቅዱሳን አሜሪካ ማዕከል ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል

ለሕፃናት

The Greatest Gift

By Dn. Alemayehu Desta

What comes to your mind when you think of Christmas? Is it the gifts you get from your parents, uncles and aunts, or is it the Greatest Gift we received on the day of Christmas many years ago? Do you know what this Gift is? That is what we are going to learn about in this article.

Hundreds of years before the birth of our Lord Jesus Christ, a prophet of God called Isaiah said, "Unto us a child is born, unto us a son is given." (Isaiah 9:6). The prophet Isaiah said this about the Greatest Gift the world has ever received—our Lord and Savior Jesus Christ.

Many prophets or messengers of God foretold the birth of Jesus Christ like Isaiah, and many had wished to see the day He would be born. They prayed and fasted to receive the King of the world when He was born. According to the prophecy, the Virgin Mary gave birth to our Lord Jesus Christ in Bethlehem. He is a King, but He was born in the middle of a cold night in a manger. The Virgin Mary wrapped Him in linen, and the sheep and the cows kept him warm with their breaths.


Angels brought the news of the Greatest Gift to shepherds, and the shepherds heard the angels sing, "Glory to God in the highest and peace to His people on earth." (Luke 2:14). Three kings came to Jerusalem with gifts for the new born King. They came a long way following a bright star that led them to the manger in which baby Jesus was lying. Each brought Him a gift for He is a King and our God.

This is the reason for the celebration of Christmas. It is a celebration of the birthday of our Lord Jesus Christ. It is a celebration of the Greatest Gift we received from God.

Do you think of giving Jesus Christ a gift on the celebration of His birthday, like the three kings? While you think about that, try to do the following crossword puzzle.

1. This prophet said "a child is born unto us" many years before the birth of Jesus Christ.

2. This is the town where Jesus Christ was born.
3. The Virgin Mary gave birth to baby Jesus in this place.
4. These are messengers of God.
5. They sang "Glory to God in the highest, and peace to His people on earth."
6. Kings from this country brought gifts to baby Jesus.



በአስተያየትዎ ለመጽሔቷ ጥራት የድርሻዎን ይወጡ

የሐመረ ኖሳ የኤሌክትሮኒክስ መጽሔት በአሜሪካ ለሚኖሩ ምዕመናን የመረጃ ምንጭ፣ የትምህርተ ወንጌል ማዕድ፣ የልምድ መለዋወጫ ስልትና የማዕከሉ መልእክት ማስተላለፊያ መሣሪያ መሆንን ዓላማዋ ያደረገች መጽሔት ናት። መጽሔቷን ከዚህ አንጻር እንዴት ይመዘኗታል? ምን ብናደረግ ይበልጥ ጥሩ ልናደርጋት እንችላለን? አስተያየትዎ ለመጽሔቷ ጥራት እጅግ ይጠቅማልና ይላኩልን። የኢ-ሜይል አድራሻችን፡- mk.edulit@gmail.com

Solution to the Crossword Puzzle

